

የአሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፱፩ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር ምንጭና ገባሮቹ፤

በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ያለችበትን ውስብስብ ችግር የአትየለሌ ቢሆኑም ዋና ዋናዎቹን በሶስት ክፍል አያቸዋለሁ። አገራችን በጣም አርቆ አሳቢ አስተዋይና በሳል አመለካከት ያላቸው የተማሩና የተመራመሩ ልጆች እንዳሏት እረዳለሁ። ሆኖም ከዚህ ችግር ይታደጓታል ብለን ተስፋ ከምንጥልባቸው ሰዎች ይልቅ አፍራሾቹ አይለው ያሻቸውን እያደረጉ ነው። አጥቂዎቹ በተግባር ጥቃት እየሰነዘሩ በአንደበታቸው ደግሞ ዛሬም እነሱው ከሳሾች ስለሆኑ ታናሽም ብሆን ሀሳቤን ለማጋራት ወደድኩ። ኢትዮጵያ ከገባችበት ውስብስብ ችግር እንድትላቀቅ ካስፈለገ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ችግሩን መረዳት ይኖርበታል። ችግሩን የተገነዘበ ሰው ደግሞ መፍትሄ ለማግኘት ሲል እውነታውን አሜን ብሎ ከልብ አምኖ መቀበል ይኖርበታል ብዩ አምናለሁ።

እንደምታውቁት እኔ ታፍኝ እንደተወሰድኩና ጥቃቱ ሲደራረብብኝ የማስበው እኔንና እንደወጡ የቀሩትን የደምቢ ዶሎ ተማሪ ጓደኞቻችን ከዚያም አለፍ ሲል ቤተሰቦቼን በተለይም የእናቴን ሀዘንና ስቃይ ነበር። አሁን ግን ስለራሴ ምንም አላስብም። ምክንያቱም የተጠቀኩትን መስፈርት ስለማሟላ ለግሌ ከማስብ ይልቅ፣ የማስበው በአጠቃላይ ስለተጠቀሰው ሆኗል። በነገራችን ላይ ዛሬም በወለጋ አቶ ጌታቸው ታዲ የተባሉ አንድ አሮሞ ገበሬ እህል በደቦ ሊወቁ ከተሰበሰቡት መካከል 12 የአማራ ተወላጆች ተመርጠው በፍላጭ በአስቃቂ ሁኔታ ታርደው ተገለዋል። አስከሬን አንቀሳቅሶ አፈር ማልበስም ተከልክለዋል።

በየቀኑ የምሰማው መርዶ እረፍት ስለሚነሳኝ፤ በእዚያ ላይ ከዘመድ ከቤተሰብ ርቂ ወጥቶ የመጣባት መብት እንኳን ተነፍጌ እድሜ ለአባ ዳዲና ለእማማ ሌንሳ እነሱ ስላስጠጉኝ ከራሴ አልፎ ወይም እራሴን ማዳን ባልችልም በጠቅላላ ስለተጠቀሰው ፍዳና መጨረሻ ለማሰብ የሚያበቃ ከበቂ በላይ ሰዓት አለኝ። ማሰብ ብቻውን መፍትሄ አይሆንም እንጂ ማሰብ መፍትሄ ቢሆን ኑሮ በእኔ ያላሰለሰ ሃሳብ ብቻ አገር ሰላም ይሆን ነበር።

ወደጀመርኩት ርእስ ልመለስና ስለኢትዮጵያችን ውስብስብ ችግር ስመለስ፤

1. አጥቂዎች፣ ወያኔ፣ የአሮሞማ አቀንቃኝ አዴፓና አነግ እንዲሁም ተባባሪዎቹ የቀድሞው ኢህአዴግ የአሁኑ ብልፅግና፤
2. አጨብጫቢ የመንግስት አክቲቪስቶች፣ አቶ ኤርምያስ ለገሰ “ተደማሪ ተደጋሬ” አቶ ሀብታሙ አያሌው “ውታፍ ነቃይ”፤ ዶ/ር ደረጀ “በጠቅላይ ሚንስትሩ ፍቅር የወደቁ” የሚሏቸው አይነት፤
3. ተጠቂዎቹ፣ ኢትዮጵያ፣ አርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖት፣ እምዬ ምኒሊክ፣ አማራና አማርኛ ቋንቋ ናቸው በማለት እለያቸዋለሁ። እንዲህ እንዳስብ ያስደፈረኝ ምን እንደሆነም በዝርዝር ለማስረዳት እሞክራለሁ።

አጥቂዎቹ፤

በእኔ ግንዛቤ የችግሩ ምንጭ የምላቸው አጥቂዎቹን ሲሆን ገባሮቹ ደግሞ በተራ ቁጥር 2 ና 3 የጠቀስኳቸው ናቸው። አጥቂዎቹ ደግሞ በአንደኛ ደረጃ የመንግሥትነት በትረ ስልጣን ጨብጠው፣ ህገመንግሥት አስደግፈው፣ ጥቃቱን በዕቅድ የሚያስፈፅሙት የቀድሞው ወያኔና የአሁኑ ተረኛ አዴፓ ናቸው። እዚህ ላይ በተቃዋሚ ስም ቀደም ሲል ከወያኔ ጋር ተመሳጥሮ አሁን ደግሞ በአዴፓ ሙሉ ድጋፍ የሚሰጠው ገዳዩ አነግ እጁ በደም የጨቀየው ዋናው አጥቂ ነው። የነዚህ የሶስቱ ድርጅቶች የጋራ ጠላት ደግሞ ኢትዮጵያ፣ እምዬ ምኒሊክ፣ አርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖት፣ አማራና የአማርኛ ቋንቋ

እንደሆነ በግልፅ አስቀምጠዋል። የአሮሙማ አራማጆች በሀሰት ትርክት የአሮሞን ህዝብ እያደናገሩ ኢትዮጵያን፣ አማራንና አማርኛን አጥፍተው ኢትዮጵያን የምታክል አሮሙማን የመፍጠር ህልም አላቸው። ለዚህም ህዝብን በማታለልና በማደናገር ቁማሩን ተጫውተው ግባቸውን እንደሚመቱ የአዴፓ ሊቀመንበር ሸመልስ አብዲሳ በዝርዝር አስቀምጦታል።

አገር አጥፊዎቹ ገዥዎች ከነአጋሮቻቸው ለ30 ዓመት በዘረኝነት፣ በዝርፊያ፣ በሥነምግባር እጦትና በድንቁር አገራችንን ወደ አስፈሪ የመከራ ዘመን እያሸጋገሩዋት ነው። እንደወያኔ ሻቢያና አገግ የቀደመ መርህ ግብር ቢሆን ኖሮ አገራችን ከሩዋንዳ በባሰ እየተራረደ ተላልቆ ይለይለት ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መሪ አጥቶ ነው እንጅ አርቆ አስተዋይ፣ ፈጣሪውን የሚፈራ ሩጎሩጎ ህዝብ በመሆኑ ጭፍጨፋው ቢኖርም የከፋውን አደጋ አዘግይተውት ነበር። ሆኖም ዛሬም ወያኔ ተገፍትሮ ሲወድቅ አታለውና አደናግረው ሥልጣን የያዙት ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ስለሆኑ የዘገየውን አደጋ ሙሉ በሙሉ ለማስፈፀም እየተንቀሳቀሱ ነው። ይህ የአሮሙማ አራማጅ ኃይል በዶ/ር አብይ አማካኝነት፣ "ኢትዮጵያ አትፈርስም" እያለ ህዝቡን በተሰፋ እያስተኛ ከውጭም ከውስጥም በደም ሴራ እየሸረበ ኢትዮጵያን እየበረበረ ለማጥፋት እየተጋ ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም ለአብይ በእርካብና መንበር መፅሀፉ በሬውን ሳር እያሳዩ ወደገደል መክተት እንደሚቻል ከነደፈው እቅድ እንደአንዱ አድርጌ አየዋለሁ። ምክንያቱም በተግባር የምናየው በአፉ ከሚደልለው ተቃራኒ እንደሆነ ደጋግሞ አሳይቶናል።

ሱዳን እንዴት አገር ትወሪያለሽ ስትባል እኔ አልወረርኩም ዶ/ር አብይ ግቢ ብሎኝ ነው ያለችውም እንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት። የአገርን መሰረታዊ ድንበር ማስደፈር መቻላት ቢሆን ትክክል አይሆንም። የወልቃይትና የራያንም ጉዳይ በተመለከተ አዲሶቹ የትግራይ አስተዳዳሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራያን ወልቃይት በትግራይ ክልል አስተዳደር ስር ይሆናሉ ብለውናል፤ ይህ በተግባር የማይውል ከሆነ ደግሞ እንገነጠላለን፤ ሲሉ ተሰምተዋል። በዚህ አነጋገራቸው ትናንት የነበረው ወያኔ ከዛሬው ወያኔ የሚለየው በሰው ለውጥ ብቻ እንደሆነ አሳይተውናል። ዶ/ር አብይም ወጥቶ የተባሉት ነገሮች እውነት አይደሉም፣ እኔ አላልኩም፣ ብሎ አላስተባበለም። ስለዚህ ገዥዎቻችን ከሰላምና መረጋጋት ተቃራኒ የቆሙ መሆናቸውን በተደጋጋሚ አሳይተዋል። ሥልጣናቸውንም ተጠቅመው ቅራኔና ጦርነትን ያውጃሉ። ለጥቂቶች ጥቅም ሲባል ብዙሀኑን ያለይሉኝታ ፍትህ እንዲጓደልበት ይደረጋል። ህዝብ በጅምላና በአስቃቂ ሁኔታ በሚጨፈጨፍበት፣ የአገር ሉዐላዊነት በተለያዩ አካባቢዎች በተደፈረበት፣ ደንታ ቢስነትን የመረጠውን መንግሥት አገሩ እንዳትፈርስ አስቦ ነው፣ ብለን ለማመን እንዴት ይቻላል? በዚህ ሰዓት አመት ውስጥ ወንጀልና ሰቆቃ በመላው ኢትዮጵያ እየተፈፀመ ነው። ስለሚፈናቀለው ህዝብ፣ ስለሚጋየው ቤተክርስቲያን፣ በወለጋና በመተከልና በማይካድራ ስለታረደውና ስለሚታረደውን ንፁህን ህዝብ የምናስብ ከሆነ ችግሩ ከየት እንደሚመነጭ ይገባናል።

ይቀጥላል፤

ዘውዲቱ የማነ
2021-02-26